



PDFL ቀጠናዊ ጉባኤ አጀንዳ*(Precinct Caucus Agenda*)

1. 6:30 p.m. የተሳታፊዎች ምዝገባ እንዲሁም የገዢ (Governor) ምርጫ ድምጽ አሰጣጥን ይጀምሩ
2. 7:00 p.m. (ጸጥታ እንዲከበር ትዕዛዝ በማስተላለፍ) ስብሰባውን ይጀምሩ
3. የመግቢያ ትውውቅ እና ሰላምታ ያቅርቡ
4. የተሳታፊ ብቁነት መስፈርቶችን ያንብቡ
5. የአዎንታዊ እርምጃ፣ የማሳወቂያ እና የማካተቻ መግለጫን ያንብቡ
6. የመድረኩን መግለጫ/ሀገደምብ ያንብቡ
7. የካውስት ሊቀመንበር(Caucus Chair) እና ቢያንስ 2 የድምጽ ቆጣሪዎችን ይምረጡ እንዲሁም የካውስት ፀሐፊ (Caucus Secretary) ይሾሙ
 - a. ሊቀመንበር የሚሰየመው ለዛሬ ምሽት ብቻ ነው። ተግባሩም የቀጠናውን ካውስት መድረክ መምራት ነው።
8. አስፈላጊ ከሆነ፣ ለቀጠናው ካውስት መድረክ ህጎችን ያውጡ
9. የቀጠናውን ሊቀመንበር (Precinct Chair) እና ሁለት ምክትል ሊቀመንበሮችን (Vice Chairs) ይምረጡ
 - a. እነዚህ የተመረጡ መኮንኖች ለሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት ያገለግላሉ። ተግባራቸውም የDFL ፓርቲን በቀጠናው ውስጥ ማደራጀት ነው። እንዲሁም በአደረጃ አሃድ/ክፍል ማዕከላዊ ኮሚቴ ውስጥ ቀጠናውን ይወክላሉ።
 - b. ቢያንስ አንዱ ምክትል ሊቀመንበር ዋናው ሊቀመንበር ካለው የታደሰው የተለየ መሆን አለበት።
10. የአደራጅ አሃድ/ጌት የዲስትሪክት ኮንቪንሽን ልዑካን እንዲሁም ተጠባቂ ለዑካንን ይምረጡ
 - a. የተሳታፊዎች ምዝገባ እየተካሄደ ካልሆነ በስተቀር ጉባኤው ከ 7:30 p.m.ጀምሮ መጀመር አለበት።
11. የውሳኔ ሃሳቦችን ከግምት ውስጥ ያስገቡ
 - a. በካውስት ሊቀመንበር(Caucus Chair) ውሳኔ፣ በጉባኤው የአረፍት ጊዜ ላይ በሚኖሩ ሌሎች ፕሮግራሞች ውስጥ ሊከናወን ይችላል
12. የተጋባዥ እንግዶች ንግግርን ያስተናግዱ
 - a. በካውስት ሊቀመንበር(Caucus Chair) ውሳኔ፣ በጉባኤው የአረፍት ጊዜ ላይ በሚኖሩ ሌሎች ፕሮግራሞች ውስጥ ሊከናወን ይችላል
13. ሌሎች ፕሮግራሞች
14. ከ8:00 p.m. በፊት ስብሰባውን ለአረፍት አይበትኑ

**ካውስት ንጥሎችን ማክል ይችላል፣ ነገርግን ንጥሎችን መሰረዝ አይችልም።*

ለስምምነት የቀረቡ የቀጠናው ካውስት ህጎች*

ለእጩነት ማቅረብ/መጠቀምን በተመለከተ

1. ማንኛውም የጉባኤው ተሳታፊ በካውስት ለምርጫ ክፍት በሚደረግ/በሚቀርብ ማንኛውም ቦታ ላይ ራሱን ለእጩነት ማቅረብ/መጠቀም ይችላል። ድጋሚ እጩ የማቅረብ/የመጠቀም ዕድል ሊሰጥ አይችልም።
2. ፉክክር ካለ፣ የአዎንታዊ ምርጫ ቦታ እጩ ተወዳዳሪ ለምን በካውስት መመረጥ እንዳለባቸው ለማብራራት እስከ አንድ ደቂቃ ድረስ መውሰድ ይችላል።

ለውይይት የቀረቡ ሃሳቦች/የውሳኔ ሃሳቦችን በተመለከተ

3. በጉባኤው ታሳቢ እንዲደረጉ የቀረቡ ሁሉም የውሳኔ ሃሳቦች (እንዲሁም 5 ወይም ከዚያ በላይ ቃላቶች ያሏቸው ማንኛውም ማሻሻያዎች) ታሳቢ እንዲደረጉ ከቀረቡ በኋላ ወዲያውኑ በጽሁፍ ለካውስት ሊቀመንበር መቅረብ አለባቸው።
4. በአንድ ለውይይት በቀረበ ሃሳብ ወይም የውሳኔ ሃሳብ ላይ ድጋፍ ከሚሰጡ ሶስት ተናጋሪዎች እንዲሁም ከሚቃወሙ ሶስት ተናጋሪዎች በላይ ዕድል አይሰጥም። በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ከአዎንታዊ ወገን ሦስት ተናጋሪዎች ዕድል ከተሰጠ በኋላ፣ ክርክሩ ይጠናቀቃል ፣ ከዚያም ጉባኤው ወዲያውኑ ወደ ድምጽ አሰጣጥ ይሄዳል።
5. ንግግሮች ከአንድ ደቂቃ መብለጥ የለባቸውም።
6. በጉዳዩ ላይ ሃሳብ ለመስጠት የሚፈልጉ ሁሉ ተራ እስኪያገኙ ድረስ ማንኛውም ተናጋሪ በአንድ ለውይይት በቀረበ ሃሳብ ወይም የውሳኔ ሃሳብ ላይ ሁለት ጊዜ መናገር አይችልም።
7. የውሳኔ ሃሳብ ለማቅረብ የሚፈልጉ ሁሉ አንዳንድ ጊዜ ተራ አግኝተው ሃሳብ እስኪያቀርቡ ድረስ ማንኛውም ሰው ተጨማሪ ሁለተኛ የውሳኔ ሃሳብ ሊያቀርብ አይችልም።

ንግግር አቅራቢ ተጋባዥ እንግዶችን በተመለከተ

8. እጩዎች ፣ የተመረጡ ባለሥልጣናት እንዲሁም የፓርቲ መኮንኖች በጉባኤው እስከ ሁለት ደቂቃዎች ድረስ በመውሰድ ንግግር ሊያደርጉ ይችላሉ።

**ከላይ የተዘረዘሩት ህጎች ላይ ጉባኤው እንደፈለገው ሊጨምርባቸው ፣ ሊሰርዛቸው ወይም ሊለውጣቸው የሚችላቸው ምክረሃሳቦች ናቸው። ሆኖም ፣ የ 2022-2023 DFL ሕገ መንግሥት እና መተዳደሪያ ደንብ አፊሴላዊ ጥሪ እነዚህን ሕጎች ይተካል፣ እንዲሁም ምንም ህጎች ተግባራዊ በማይደረጉባቸው ጉዳዮች ላይ፣ የርቦርት የትእዛዝ ደንቦች (Robert's Rules of Order) ፣ አዲስ የተሻሻለው 12ኛው እትም፣ በስራ ላይ ይውላል።*



የሚኒሶታ DFL ካውከስ መሠረታዊ ነገሮች

ካውከስ ማለት በአንድ የድምፅ መስጫ ቀጠና ውስጥ የሚኖሩ ዲሞክራቶች ሁሉ የሚደረጉት ስብሰባ/ጉባኤ ነው። ካውከሶች በአስተሳሰባቸው ከሚመሰሰሉ ሰዎች ጋር ፣ ስለ ፖለቲካ ለመነጋገር ፣ የአከባቢውን የDFL አደረጃጀቶችን ስራ ለማገዝ እና ከከተማ እስከ ክልል ድረስ በሁሉም የመንግሥት ደረጃዎች ዲሞክራቶችን ለመምረጥ በየአከባቢው የDFL አደራጅ አሃድ/የስራ ክፍሎች ይዘጋጃሉ። በሚኒሶታ ውስጥ ብቻ ከ 4000 በላይ ቀጠናዊ ካውከሶች በአንድ ጊዜ ይካሄዳሉ። ወደ ፓርቲያችን እንኳን በደህና መጡ!

በቀጠናዊ ካውከስ ምሽቶች ጊዜ የሚካሄዱ አንዳንድ ነገሮችን እነሆ፦

የገዢ ምርጫ ድምጽ አሰጣጥ - በየአመቱ የገዢው ስራ ቦታ/ ሃላፊነት ለድምጽ አሰጣጥ ክፍት ሆኖ በሚቀርብበት ጊዜ በሚካሄዱ ቀጠናዊ ካውከሶች ላይ የምርጫ ድምጽ አሰጣጥ ስርዓት ይካሄዳል። ውጤቱም ወዲያው በካውከሱ መድረክ ላይ ይፋ ይደረጋል እንዲሁም ለክልሉ ፓርቲ (State Party) ሪፖርት ይደረጋል።

ምርጫዎች ፦ ተሳታፊዎች ቀጠናቸውን ለማደራጀት እና ወደፊት በሚደረጉ ስብሰባዎች ላይ ቀጠናውን የሚወክሉ ግለሰቦችን ይመርጣሉ።

- **የቀጠናው ሊቀመንበርዎች እና ምክትል ሊቀመንበርዎች**፦ በቀጠናው ያሉ ዲሞክራቶችን ለማደራጀት ይሰራሉ። ይህንንም የሚያደርጉት ከጎረቤቶች ጋር ስለ አስፈላጊ ጉዳዮች በመወያየት፣ የምርጫ ዘመቻ ጽሑፎችን በማሰራጨት፣ መራጮችን በማስመዘገብ እና መራጮችን ወደ ምርጫው እንዲሄዱ በማበረታታት ነው። ይህ እርስዎ ካልዎት የባለ አንድ ምሽት የቀጠናዊ ካውከስ ሊቀመንበርነት ሚና የሚለይ ሲሆን ነገርግን አንድ ሰው ሁለቱንም ሚና ሊይዝ ይችላል።
- **የኮንቪንሽን ልዑካን**፦ በአደራጅ ክፍላቸው ኮንቪንሽን ላይ ለመገኘት እና ለመሳተፍ በካውከስ የሚመረጡ ናቸው። በዚህ ኮንቪንሽን ላይ ተመራጮች የሚከተሉትን ያደርጋሉ፦
 - ለሚኒሶታ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲሁም ለሚኒሶታ ሴኔት የአከባቢውን እጩዎች ተቀብለው በይፋ ያስተዋውቃሉ እንዲሁም ድጋፍ ይሰጣሉ። ለእጩዎች የሚደረግ ኦፊሴላዊ የማስተዋወቅ እና ድጋፍ ማሰባሰብ ስራ ጠንካራ የ DFL እጩዎች እንዲመረጡ ይረዳል።
 - የአደረጃጀት ሥራ ክፍሉን ተግባራት ለማካሄድ/ለማቀላጠፍ የሚረዱ መሪዎችን በኮንቪንሽኖች መካከል ይመርጣሉ።
 - ለ DFL የኮንግራስ እና የስቴት ኮንቪንሽን ልዑካንን እንዲሁም ተለዋጭ ልዑካንን ይመርጣሉ።
- **ተለዋጭ የኮንቪንሽን ልዑካን**፦ በአደራጅ አሃድ/የስራ ክፍል ኮንቪንሽን ላይ ለመሳተፍ በካውከስ ጊዜ ይመረጣሉ። አንድ ልዑክ ወደ ኮንቪንሽኑ ካልመጣ ፣ በኮንቪንሽኑ ላይ ቀጠናውን ለመወከል ተለዋጭ ልዑኩ በምትክነት ወደ ውስጥ ይገባል።

የአደራጅ አሃድ/የስራ ክፍል ኮንቪንሽንን ለማካሄድ የሚያግዙ በጎ ፈቃደኞች፦ የአደራጅ አሃድ/የስራ ክፍል ኮንቪንሽንን ለማካሄድ ከሚያግዙ ብዙ ኮሚቴዎች በአንዱ ላይ በበጎ በፈቃደኝነት ሊያገለግሉ ይችላሉ። ይህም የረጅም ጊዜ ሃላፊነት ሳይጣልብዎ የስራ ክፍልዎን ለመደገፍ የሚያስችል ጥሩ መንገድ ነው።

በውሳኔ ሃሳቦች ላይ መጻፍ እና ድምጽ መስጠት፦ በቀጠናው ካውከስ ውስጥ ያለ ማንኛውም ተሳታፊ የውሳኔ ሃሳብ (ለክልሉ/ለስቴት ፓርቲ መድረክ ተጨማሪ ወይም ማሻሻያ) ሊያቀርብ ይችላል። የውሳኔ ሃሳቦች ይቀርባሉ ፣ ክርክር ይደረግባቸዋል እንዲሁም ድምጽ ይሰጥባቸዋል። በካውከስ ምሽት ወይም በ <http://www.dfl.org/partydocuments> ላይ የሚገኝ አስፈላጊ የውሳኔ ሃሳብ ማቅረቢያ ቅጽ ይገኛል።